

ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ለሚጠይቁ ስደተኞች የህግ ድጋፍ ስለመስጠት፡፡

የትኛውን አይነት ጉዳይ ነው ኖኦስ (NOAS) ሊያይ ወይም ሊገመግም የሚችለው?

ኖኦስ (NOAS) ቀጥሎ ለተመለከተው ሰው ምክርና መመሪያ እንዲሁም የህግ ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል፡፡ ይህም ግለሰቡ በየስደተኞች ዝውውር (overføringsflyktning) መንገድ የመጣ ወይም በኖርወይ ውስጥ ጥገኝነት ጠይቆ በዚያው መሰረት የመኖርያ ፍቃድ ያገኘ ከሆነ ነው፡፡

ጉዳይህን ለኖኦስ መላክ ትችላለህ፡፡

ኖኦስ (NOAS) ጉዳይህን ሊመለከትልህ ከፈልግህ የውክልና ጽሁፍና እንዲሁም ጉዳይህን የሚመለከት የጽሁፍ ቅጂ ኣያይዘህ ለኖኦስ መላክ ኣለብህ፡፡

ኖኦስ (NOAS) ጉዳይህን እንደያይልህ ከፈለግህ ቀጥለው የተዘረዘሩትን ዶክሜንቶች መላክ ይኖርብሃል፤

- ሙሉ የውክልና ጽሁፍ በፊርማ የተደገፈ
- በኖርወይ የተሰጠህ የመኖርያ ፍቃድ ውሳኔ ጽሁፍ (ይህ የተሰጠህ የመኖርያ ፈቃድ በጥገኝነት መሰረት ወይም በሰብአዊነት መሰረት ሊሆን ይችላል)፡፡
- እንዲሁም ቋሚ የመኖርያ ፍቃድ ጠይቀህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከ UDI የተሰጠህን ኣሉታዊ ውሳኔ የሚያመለክት የጽሁፍ ዶክሜንት ቅጂ ለኖኦስ መላክ ኣለብህ
- ከዚህ በተጨማሪ ከጉዳይህ ጋር የተያያዘ ሌላ ጠቃሚ የሆነ የጽሁፍ ዶክሜንት ወይም መረጃ ካለህ ለኖኦስ መላክ ይኖርብሃል፡፡

ኖኦስ ጉዳይህን ኣይቶ ወይም ገምግሞ ለመጨረስ የሚፈጀበት ግዜን በሚመለከት

እኛ ኖኦስ ጉዳይህን በተቻለ መጠን በተሎ ለማየት እንሞክራለን፤ ይሁን እንጂ ኣብዛኛውን ግዜ በሰው ሃይል እጥረት ምክንያት ጉዳይህን ኣይተን እስክንጨርስ ወራቶች ሊወስድብን ይችላል፡፡ ኖኦስ ሁልግዜ ቅድሚያ የሚሰጠው ኣጣዳፊ ለሆነ ጉዳይ ነው፡፡ ስለዚህ ያንተን ጉዳይ በተመለከተ ኣይተን ለመጨረስ ምን ያህል ግዜ እንደሚፈጅብን ሙሉ ዋስትና መስጠት ኣንችልም፡፡

ኖኦስ ጉዳይህን እንዴት እንደሚገመግመው

ኖኦስ ከግለሰብ ለደረሱትን ወይም የተላኩለትን ጉዳዮች ሁሉ ይመለከታል (ይገመግማል)፡፡ ይሁን እንጂ ከእነዚያ ጉዳዮች ሁሉ ጥሩ ውጤት ሊያመጣ ይችላል ብሎ ለሚያምንበት ጉዳይ ብቻ መርጦ እርዳታ ለመስጠት ይሞክራል፡፡

ኖኦስ ኣንድን ጉዳይ በጥልቀት በሚገመግምበት ወቅት እነዝህን ጉዳዮች ግምት ውስጥ ያስገባል፤

- ከሌላ ተባባሪ ድርጅቶች ምን ያህል ጠቃሚ እርዳታ እንዳገኘህ፤
- ጉዳይህን በሚመለከት ከኣሁን በፊት በ UDI /UNE ያልታዩ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ካለህና ይህንን ጠቃሚ መረጃ ኣሁን ቢቀርብ በጉዳይህ ላይ ኣዲስ ለውጥ ልያመጣ የሚችል ከሆነ፡፡

ኖኦስ ጉዳይህን በጥልቀት ከገመገመ በሁዋላ ያ የተሰጠህን ኣሉታዊ መልስ ውሳኔ ሊለወጥ ኣይችልም ብሎ ካመነበት በፍጥነት መልስ ሊሰጥህ ይችላል፡፡ እንዲሁም በተጨማሪ ይህንን የተሰጠህን ኣሉታዊ ውሳኔ ለምን ሊለወጥ እንደማይችል ተገቢ ማብራሪያ ሊሰጥህ ይችላል፡፡